

# በጋራ ቤቶች አካባቢ ለሚኖሩ ነዋሪዎች የኮቪድ -19 መረጃ

## የንብረት አስተዳደር የሚከተሉትን ማድረግ ይኖርበታል፡

- የሕንጻው ሰራተኞች፣ ነዋሪዎችና እንግዶች በሕንጻው ውስጥ የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎች ላይ አሳንሰሮችን አዳራሾችንና የእንግዳ መቀበያ ቦታዎችን ጨምሮ ጭምብል ወይም የፊት መሸፈኛ ማድረጋቸውን የሚያረጋግጥ ፖሊሲ መቅረጽ
- ሰራተኞች እንደ ጥገና ባለሙያዎች እና ኮንትራክተሮች የመሳሰሉት በሕንጻው ውስጥም ሆነ በመኖሪያ ክፍሎች ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ጭምብል ወይም የፊት መሸፈኛ ማድረጋቸውን ማረጋገጥ
- በእንግዳ መቀበያ ቦታዎችና በልብስ ማጠቢያ ቦታዎች በመሳሰሉት አገልግሎት መስጫዎች አካባቢ የአልኮል ይዘቱ ከ70-90 በመቶ የሆነ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር ማቅረብ
- በጋራ መጠቀሚያ ቦታዎች የሚገኙ ገጽታዎች የበር መክፈቻዎች፣ የአሳንሰር ቁልፎች፣ የመብራት ማብሪያ ማጥፊያዎች፣ የመጸዳጃ ቤት መደገፊያዎች፣ ባልኮኒዎች፣ የእጅ መደገፊያዎች፣ በመንካት የሚሰሩ ገጽታዎች እና ኪይ ፓዶች ቢያንስ በቀን ሁለቱ እንዲጸዱ ማድረግ በተለይም በሚታይ ሁኔታ በሚቆሽሹ ጊዜ መጽዳታቸውን ማረጋገጥ
- ወደመኖሪያ ቤቶች መግባትን ግድ የሚሉ አስገዳጅና አስቸኳይ የስራ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ቀድሞ ማሳወቅ
- ወደ መኖሪያ ቤቶች መግባትን የሚፈልጉ አገልግሎቶችን መቀነስ [የአካባቢውን አስተዳደር አሰራር በመከተል](#) እነዚህን ለኑሮ እጅግ አስፈላጊ ለሆኑ አገልግሎቶች ብቻ መወሰን
- [የአካል ርቀት መጠበቅን](#) ለማበረታታት (ለምሳሌ በእንግዳ መቀበያው ደስክ፣ በአሳንሰሮችን ውስጥና ውጭ) በሕንጻው ዙሪያ በማርከሮች ምልክት ማድረግ (ለምሳሌ የወለል ላይ ምልክቶች፣ ምሰሶዎች)
- የኮቪድ-19 መስፋፋትን ለመከላከል እና ግንዛቤን ለመጨመር በግልጽ በሚታዩ ቦታዎች ላይ [ምልክቶችን](#) መለጠፍ

## የኮቪድ -19 መስፋፋትን ለመከላከል እርስዎ ማድረግ የሚችሏቸው ነገሮች

- በአፓርትመንት ክፍሎች ውስጥ ወይም በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ እንደ አሳንሰሮች፣ አዳራሾች፣ የእንግዳ መቀበያ ቦታዎች እና ልብስ ማጠቢያ ክፍሎች አካባቢ ጭምብል ወይም የፊት መሸፈኛ ያድርጉ።
- አብረዋቸው ከማይኖሯቸው ሰዎች ጋር ስድስት ፊት/ ሁለት ሜትሮች ያህል በመራቅ የአካል ርቀትን ተግባራዊ ያድርጉ።
- [እጅዎን በሳሙናና በውሀ ይታጠቡ](#) ሳሙናና ውሃ በማይኖርበት ጊዜ የአልኮል መጠኑ ከ70-90 በመቶ የሆነ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር ይጠቀሙ።
- ኮቪድ -19ን ሊያስተላለፍ ከሚችል ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ኖሮዎት ይቻል እንደነበረ መረጃ ያገኙ ዘንድ [የኮቪድ ማስጠንቀቂያ አፕሊኬሽኖችን](#) በማውረድ ይጠቀሙ።

### ልብስ አጠባ

- የቆሽሹ ልብሶችን አያራግፉ። ይህ በአየሩ ውስጥ ሊኖር የሚችልን ማንኛውንም ቫይረስ የመስፋፋቱን እድል ይቀንሳል።
- ልብሶችዎን በሳሙናና ወይም በማጠቢያ ፈሳሽ ይጠቡ። የልብሱ ዓይነት የሚችለውን ያህል የሞቀ ውሀ በመጠቀም ልብሶችን ሙሉ በሙሉ እንዲደርቁ ያድርጉ- እነዚህ እርምጃዎች ቫይረሱን ለመግደል እገዛ ያበረክታሉ።
- ልብስዎን ለማጠብ በማጠቢያው አካባቢ ብዙ ሰዎች የማይበዙበትን ጊዜ ጠብቀው አጠባ ለማድረግ ይሞክሩ።
- የልብስ አጠባዎን ከማካሄድዎ በፊት የሁሉንም መሳሪያዎች የውጭ ገጽታዎች ከመጠቀምዎ በፊትና በኋላ በጸረ- ተዋህሲያን ያጽዱ እና ፊትዎን አይንኩ።
- የቆሽሹ ልብሶችን የሚይዙበትን ቅርጫት ይጠቡ ወይም በጸረ-ተዋህሲያን ያጽዱ።

ኖቬምበር 30፣2020

- የቆሽሹ ልብሶችን ከነኩ በኋላ ወዲያውኑ እጅዎን በውሃና በሳሙና በመጠቀም ወይም የአልኮል መጠኑ ከ70-90 በመቶ የሆነ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር ይጠቀሙ።
- በጋራ የማጠቢያ ቦታዎች ላይ የሚያሳልፉት ጊዜ ትንሽ እንዲሆን ያድርጉ። (ለምሳሌ ንጹሕ ልብሶችን ቤትዎ ወስደው ያጣጥፉ)

**የአሳንሰሮች እና የሕንጻ አገልግሎቶች**

- በአንድ የአሳንሰር ጉዞ የሚሄዱ ሰዎችን ቁጥር መመጠን እንዲሁም አብረዋቸው ከማይኖሯቸው ሰዎች ጋር ስድስት ፊት/ ሁለት ሜትሮች ያህል መራቅ
- የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ ሰዎች አካላዊ ርቀት መጠበቅ ሳያስፈልጋቸው በጋራ አሳንሰር መጠቀም እንደሚችሉ በማወቅ ማክበር
- በሕንጻው የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎች የገባ ሰው ወሰን እንዲኖር የተላለፈለውን የመሰባሰብ ምክር መከተል
- የሕንጻውን አገልግሎቶች ለመጠቀም አስቀድሞ ቀጠሮ መያዝ እንደሚኖርብዎት መገንዘብ
- በቀጠሮዎች መካከል ለጽዳትና ጸረ-ተሕዋስ ለመርጨት ተጨማሪ ጊዜ ሊያስፈልግ እንደሚችል መገንዘብ

**የተላኩ እቃዎችን መቀበል**

- ወደ ሕንጻው የሚገቡ ጎብኝዎችን ለመቀነስ የሚቻል ከሆነ የሚላኩልዎን እቃዎች የእንግዳ መቀበያ ቦታ ሄደው ይውሰዱ።
- አስፈላጊ በሚሆን ጊዜ ብቻ ለምሳሌ ራስዎን በማግለል እየቆዩ ከሆነ፣ የቤተሰብ አባል እንከብካቤ እየሰጡ ከሆነ ወይም የተደራሽነት እገዛ የሚያስፈልግዎ ከሆነ እቃዎችዎ የሚኖሩበት ክፍል ድረስ እንዲመጡልዎ ያድርጉ።

\*ተከራዮች የማሳበረሰብ ጤና መመሪያዎችን በመከተል ጉዳዮች ላይ ከንብረት አስተዳዳሪዎች ወይም ከአከራዮች ጋር በመነጋገር ለችግሮች መፍትሔ ለማግኘት ካልቻሉ ወደ 311 መደወል ወይም ወደ [311@toronto.ca](mailto:311@toronto.ca) ኢሜል መላክ ይችላሉ።

**ሌሎች ምንጮች**

- [COVID-19 Housing Law](#)
- [Apartment Building Bylaw](#)
- [Renting: Changes during COVID-19 \(coronavirus\)](#)
- [COVID-19 Guidance for Commercial and Residential Buildings](#)

**ለበለጠ መረጃ**

ለበለጠ መረጃ ድረ-ገጻችንን [www.toronto.ca/COVID19](http://www.toronto.ca/COVID19) በመጫን ይጎብኙ ወይም በ 416-338-7600 ላይ ይደውሉ።